

**ኃላፊነትን ማንሳትና ምስልን መጠቀምን መፍቀድ  
በሕጻን ወላጅ/አሳዳጊ የሚሰጥ**

የሕጻኑ ስም: _____	የትውልድ ዘመን: _____
ፕሮግራም: _____	ሳይት: _____
የተሳተፈበት ቀን: _____	

ልጅዎ በ National Audubon Society, Inc. (“Audubon”) በተዘጋጀውና ከላይ በተገለጸው ፕሮግራም (“ፕሮግራሙ”) ውስጥ እንዲሳተፍ የተጋበዘ ሲሆን ይህ ፕሮግራም በመማሪያ ክፍል ውስጥና ከክፍል ውጭ የሚካሄዱ የመስክ ጉዞ ተሞክሮዎችን ሊያካትት ይችላል። እባክዎ የሚከተለውን አንብቦው ልጅዎ ከላይ በተገለጸው መሰረት ፕሮግራሙ ውስጥ እንዲሳተፍ የሚፈቅዱ ከሆነ ፊርማዎን ያስፍሩ።

1. ልጅዎ በፕሮግራሙ ውስጥ በመሳተፍ የእግር ጉዞ፣ ዳገት መውጣት፣ መዝለል፣ መታጠፍ፣ መንጠራራት፣ ቀለል ነገሮችን ማንሳትና የዱር እንስሳትና የተፈጥሮ ዕቃዎችን መነካካት ወይም ማንቀሳቀስን ጨምሮ የማያቋርጥ አካላዊ እንቅስቃሴ እንዲኖረው ሊያደርግ ይችላል።

እባክዎ አግባብነት ያለው ላይ ምልክት ያድርጉ፡

\_\_\_\_\_ ልጄ በጥሩ ጤንነት ላይ የሚገኝ ሲሆን ልጄ በፕሮግራሙ ውስጥ የመሳተፍ ችሎታውን የሚገድብ ወይም ተጽእኖ የሚያሳድር አካላዊ ችግር ወይም የጤና እክል እንደሌለበት አውቃለሁ።

\_\_\_\_\_ ልጄ በፕሮግራሙ ውስጥ ለመሳተፍ ቀጣዩ እንክብካቤ ወይም ድጋፍ ያስፈልገዋል፡

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

::

ልጅዎ በእንቅስቃሴ ውስጥ የሚሳተፈው በራስዎ ኃላፊነት መሆኑን የሚስማሙ ሲሆን Audubon ፕሮግራሙን ስለማካሄድ በግልጽም ሆነ በታሰቢነት ምንም ዓይነት ዋስትና ወይም ማረጋገጫ እንደማይሰጥም ይገነዘባሉ።

2. ልጅዎ በፕሮግራሙ ውስጥ በሚሳተፍበት ወቅት ኪነ ጥበባዊ ስራዎችን ሊሰራ ይችላል። ልጅዎ በፕሮግራሙ ውስጥ በሚሳተፍበት ወቅት የፈጠራቸውን ማናቸውም ውጤቶች (“የጥበብ ስራ”) Audubon በማንኛውም ሚዲያ እና በሕትመተ ውጤቶች ላይ ሊጠቀም፣ ሊያባዛ፣ ተቀጽላ ስራዎችን ሊሰራና ሊያሰራጥ እንደሚችል የተስማሙ ሲሆን Audubon የጥበብ ስራውን ከገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች ጋር በተያያዘ ሊጠቀምበት እንደሚችልም ተስማምተዋል። Audubon የጥበብ ስራውን ለመጠቀም ያለው ፈቃድ ተከታታይ፣ ከሮያሊቲ ክፍያ ነጻና የብቸኛ መብት የማይሰጥ መሆን አለበት።

3. ልጅዎ በፕሮግራሙ ውስጥ በሚኖረው ቆይታ ፎቶግራፈ ሊነሳ፣ በቪዲዮ ሊቀረጥ ወይም ድምጹ ሊቀዳ ይችላል (“ቅጂዎች”)። የልጅዎን ምስል፣ ገጽታ፣ ድምጽ፣ ስም እና/ወይም የግለ ታሪክ መረጃን የሚያካትቱት እነዚህ ቅጂዎች በፕሮግራሙ ውቅት ሊሰሩ እና/ወይም ሊዘጋጁ እንደሚችሉ ስምምነትና ግንዛቤ አለዎት። Audubon እነዚህን ቅጂዎች አሁን በሚታወቁም ሆነ ወደፊት በሚከፈቱ ማናቸውም ሚዲያዎች በተከታታይነት እንዲጠቀም፣ እንዲያባዛ፣ እንዲያስተካክል፣ ዳግም እንዲሰራ፣ እንዲያሰራጭና እንዲያከፋፍል ፈቃድ ሰጥተዋል።

**ከዚህ በታች ፊርማዎን ሲፈረሙ Audubon፣ የስራ ኃላፊዎች፣ ዳይሬክተሮች፣ ሰራተኞች፣ ወኪሎች፣ ፈቃድ ተቀባዮች፣ ተተኪዎች እና ወኪሎች ከሚከተሉት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ካለዎት ወይም ወደፊት ከሚኖርዎት ማንኛውም የክፍያ ጥያቄ፣ የይገባኛል ጥያቄ ወይም ክስ እንደሚከለክሉና ከጉዳት ነጻ እንደሚያደረጉ በግልጽ ያረጋግጣሉ፡ (i) Audubon ቅጂዎቹን ከመጠቀሙ ጋር በተያያዘ የሚፈጠር የስም ማጥፋት፣ የግል መብት መጣስ ወይም ይፋ የማውጣት መብት ወይም (ii) በ Audubon ከፍተኛ ችልተኝነት ካልሆነ በስተቀር ልጅዎ በፕሮግራሙ ወይም Audubon ያመቻቸውን፣ ወጪውን የሸፈነውን ወይም ያቀረበውን ትራንስፖርት ጨምሮ በማንኛውም ከፕሮግራሙ ጋር በተያያዘ ተግባር ውስጥ ከመሳተፍ ጋር በተያያዘ በሰው ወይም በንብረት ላይ ለሚደርስ ማንኛውም ጉዳት ወይም ኪሳራ።**

ይህ ከኃላፊነት ነጻ ማድረጊያ በእርስዎ፣ በእርስዎ ወራሾች፣ የቅርብ ዘመድ፣ አስፈጻሚዎች፣ አስተዳዳሪዎችና ተተኪዎች ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል። ከዚህ በታች ፊርማዎን ሲፈርሙ ይህን ቅጽ በጥልቀት አንብበው መረዳትዎንና እርስዎ የሰጧቸው መግለጫዎችም በሙሉ እውነት መሆናቸውን ያረጋግጣሉ።

ማንኛውም ጥያቄ ቢኖርዎት፣ እባክዎ ለ \_\_\_\_\_ በዚህ አድራሻ \_\_\_\_\_ ያሳውቁ።

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ: \_\_\_\_\_

ስም: \_\_\_\_\_

አድራሻ: \_\_\_\_\_

ቀን: \_\_\_\_\_

**በአደጋ ጊዜ ተጠሪ መረጃ:**

ስም: \_\_\_\_\_

ስልክ ቁጥር: \_\_\_\_\_